

ካድሬን ካድሬ እንበለዉ

ከሳዲቅ አህመድ

ካድሬን ካድሬ ካላሉት አይገባዉም

አሸባሪ፣ገዳይ፣ ገራፊና አሳሪ የሆነውን ህወሃት ለማዳን በአስራ አንደኛው ሰዓት የሚኳትኑ ካድሬዎች የሐፍረት መጋረጃን ገልጠው አፋቸውን ሞልተው አቋማቸውን ግልጽ ማድረግ በጀመሩበት ወቅት ላይ እንገኛለን። ኢትዮጵያ ደርሶ ለመምጣት፣ ከደሃው አርሶ አደር ተነጥቆ ለሚሰጥ መሬት፣ ፋብሪካ ክፈቱ ብሎ ህወሃት ገንዘብ ለሚመነትፍበት ዉል የሚማስኑ ሆድ አደር ካድሬዎች በዲያስፖራ ያላቸው ስምሪት እየጨመረ በመምጣቱ ለፍርፋሪ ካድሬ መሆንን ካመኑበት እኛም እነርሱን ካድሬ ብለን ለመናገር ጨዋና አይን አፋር የምንሆንበት ምክንያት የለም።

የካድሬዎች ተግባር

እነዚህ ካድሬዎች ዲያስፖራ ባሉ ተቋማት ዉስጥ በመግባት ሰላም ይነሳሉ። በየስብሰባዉ ንትርክን በመፍጠር ስብሰባዎች ዉጤት አልባ እንዲሆኑ ያደርጋሉ። አሸባሪዉን ህወሃት መራሹ መንግስት ለመቃወም የሚደረግ የተቃወሞ ሰልፍ፣ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስብሰባ፣የሰብዓዊ መብት መረገጥ አስመልክቶ መግለጫዎች እንዳይወጡና ወሳኝ መግለጫዎች እንዲከላሹ በማድረግ፣ ከአጋር የሙብት ተማጋቾች በመጣመር የሚሰሩ ስራዎች የፖለቲካ አርጎ በመፈርጅ ያሰናክላሉ፣ ለአምባገነናዊ መንግስት ወንጀል ማስተባባበያ በመስጠት ልማት የሚባል አፍዝዝ አደንግዝን በመደርደር የማዘናጋት ስራ ይሰራሉ።

አንድ ለአምስት በሚሉት መጠፈሪያና የሰለላ መረብ በያሉበት አገር ለሙብት የሚታገሉን ያውናብዳሉ። ባህር ማዶ ባሉ ህወሃት በተቆጣጠራቸው የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች ልማታዊ መስለዉ በመስራት ፖለቲካዊ ጥቅምን ለማስከበር ይጥራሉ። ማንኛውንም ህወሃት መራሹን የሚቃወም እንቅስቃሴ "ፖለቲካዊ" ብለው በመፈረጅ በየሲቪክ ማህበራትና የእምነት ተቋማት ዉስጥ የማሸማቀቅ ስራ በመስራት ህወሃት የሚጠቅም ፖለቲካዊ ስራ ይሰራሉ። በማህበረሰብ ዉስጥ ዉዥንብር በመፍጠር በመሪና በተመሪ መካከል ክፍፍልን በመፍጠር ማህበረሰቡ ጠንካራ ሆኖ እንዳይወጣና የጋራ አቋም እንዳይኖረዉ ይጥራሉ። አንድ ጠንካራ ኮምኒቲ እንዲከፋፈል፣እንዲሰነጣጠቅ ዳርና ዳር ቆሞ በማራገብ የህዝብን አንድነት ይሸረሸራሉ። በጥቅሉ እነዚህ የአሸባሪዉ ህወሃት መራሹ መንግስት ተላላኪ፣ጉዳይ አስፈጻሚ በመሆን ህዝብን የከዱ በመሆናቸዉ ከህደታቸዉ ሊታወቅ ይገባል።

የህዝብን መሰረታዊ ጥቅም 26 አመት በኢትዮጵያዉያን ጫንቃ ላይ ለሻገተዉ ህወሃት አሳልፈዉ የሚሰጡ በመሆናቸዉ ካድሬ በሚለዉ መጠሪያቸዉ እነርሱን ለይቶ መጥራቱ (ፕሮፋይል ማድረጉ) መቀጠል አለበት።የአገርን ጥቅም አሳልፎ ለወራሪ የሚሰጥ "ባንዳ" ከተባለ፤ የህዝብን ጥቅም ለመቀራመት ፍርፋሪ ለመልቀም የሚጥረዉ ካድሬ ተነጥሎ ታዉቆ የካድሬነት ተግባሩን ህዝብ ሊያወቀዉ ይገባል።

ካድሬዎቹ ለማን ነዉ ሚሰሩት?

የህዝብን የመናገር ነጻነት ለዘረፈ፣የአገርን የመከላከያ ስራዊት ለአንድ ብሔር ላደረገ፣ላለፉት 26 አመታት ምርጫን ሰርቆ የህዝብን የስልጣን ባለቤትነት ለነፈገ፣ያገርን ኢኮኖሚ አዳክሞ ያገርን ሐብት በባእዳን አገራት ባንክ ላስቀመጠ፣የህዝብን የመገናኛ ብዙሃን ነጥቆ የራሱ በማድረግ ለፕሮፓጋንዳ ለተጠቀመ፣የንጹሁንን ደም በማፍሰስ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን በጥልቅ ሐዘንና ሰቆቃ ዉስጥ ላስገባ፣በወንድ ልጅ ብልት የዉሃ እቃ አንጠልጥሎ ወንድን ያኮላሸ፣ሴት ልጅን እርቃን አርጎ አስገድዶ ለደፈረ፣ በወንድ ልጅ የሰገራ መዉጫ ብረት ሰዶ ወንድን በሽተኛ ያደረገ፣ወጣቱ ካገር እንዲሰደድ አድርጎ በባህር እንዲሰጥም ወይም በበረሃ አዉሬ እንዲበላ ያደረገ፣ በሰደት አረብ አገር የደረሰዉን ካድሬዎችን ልኮ ረብሻን በመፍጠር ስደተኞች ታፍሰዉ እንዲመለሱ ያደረገ፣ያገርን መሬት ቆርሶ ለሱዳን የሰጠ፣ኢትዮጵያን ጨለማ አድረጎ ሙብራት ለጎረቤት አገር ሽጦ የዉጭ ምንዛሪን በመዘረፍ በዉጭ ባንክ ያስቀመጠ፣ በሙስሊሙም በክርስትናዉም የእምነት ተቋም ዉስጥ በመግባትና ተቋማቱን በመዘረፍ የራሱን ሰዎች ያስቀመጠ፣መጤ አንጃን በእምነት ተቋም አምጥቶ የጫነ፣ ነጋዴዉን በቀረጥ አራቁቶ ያንድን

ብሔ ነጋዴዎች እንዲከብሩ ያደረገ፣የተነሳበትን አላማ ለማስፈጸም ትግራይን ለማስገንጠል ጠንክሮ የሚሰራና በአገሪቱ ውስጥ እንደማፍያ ተደራጅቶ የሚሰራ፣ መንግስታዊና የግል የሆኑ ምስጢራዊ እስር ቤቶችን መስርቶ በአፈና ተግባር ላይ የተሰማራውን አሸባሪ ስርዓት ትንሽ ፍርፋሪ በመቀበል የከሸፈውን ስርአት ለማቆየት የሚሹ የዲያስፖራ ካድሬዎች እራሳቸው ለራሳቸው በሰጡት የክብር ስማቸው "ካድሬ" ተብለው ሊጠሩ ይገባል።

የሐሳብ ልዩነት ወንጀል ሲሆን

የፖለቲካ ተቃዋሚ በሌለበት፣ ፖለቲከኞች በታሰሩበት፣ ጋዜጠኞች በታሰሩበት ወይም በተሰደዱበት አገር ውስጥ ይህ መርዛማ ስርዓት እንዲቀጥል የሚሻ የዲያስፖራ ካድሬ የማንነት ማእረጉን ሊያገኝ ይገባል። የብሔር ብሔረሰቦች መብት በሚሉት ህዝብን ማከፋፈያና ማስፈራሪያ የከፋፍለህ ግዛዉ መርህ ውስጥ ተመልምለዉ የሚያሸቃብጡ ዝናቸውና አሳፋሪ ተግባራቸው ይፋ ተደርጎ የሚቀመጥበት የመረጃ ድረ-ገጽ ቢኖር ህዝብ ብስሉን ከጥሬዉ ለይቶ ሊጠነቀቅ እንደሚችል አያጠራጥርም።

የህሊና ጥያቄ...ከናዚ ጋር መተባበር ይቻላልን?

ህዝብ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅና በአፋኝ ኮማንድ ፖስት እግር ተወርቆ ተጠፍሮ ነዉ ያለዉ።ጥያቄዉ ህሊና ቢስ ካድሬዎችን የማንቃትና እነርሱንም ነጻ ማዉጣት ነዉ። በዘር ጥላቻ ናዚ ከተወገዘ፣ በዘር ጥላቻ ፖለቲካዊ መሰረትን የገነባዉ ህወሃት ሊወገዝ ይገባዋል። በዘር ማጥፋት ወንጀል ናዚ ከተወነጀለ፣አማራን፣ኦሮሞን፣አጋዴንንና አኝዋክን የጨፈጨፈዉ ህወሃት በዘር ማጥፋት ሊወነጀል ይገባል። በመስፋፋትና ጎረቤት አገራትን በመውረር ናዚ ከተወገዘ፣ ነገ ታላቋን ትግራይ ለመገንባት የወሎን፣ የአፋርን፣የጎንደርን፣ የቤንሻንጉልን መሬት ስርቆ የህዳሴ ግድብ ገነባለሁ ብሎ የሚንደፋደፈዉ ህወሃት መወገዝ አለብት።

ጥያቄዉ አገርን የማዳን ጥያቄ ነዉ። ጥያቄዉ ብሔራዊ ጥቅምን የማስከበር ጥያቄ ነዉ። በአለም አቀፍ ህግ የተከለከለዉን የህገወጥ ገንዘብ ዝዉዉር በማድረግ በዉጭ ባንክ ገንዘብ ከሚያጠራቀመዉ ህወሃት ፍርፋሪን በመቀበል በኢትዮጵያ አየር መንገድ የነጻ ትኬት አንዴ አባቴ አመዉ፣አንዴ እናቴን አመማት፣ አንዴ ድነገተኛ ጉዳይ ገጠመኝ ብሎ ወደ ኢትዮጵያ ተፈትልኮ በህወሃት የመክሸፍ ጠበል ተጠምቆ የሚመጣዉ ካድሬን የሚመለከት ጥያቄ ነዉ።

ካድሬዉነጻነት ባለበት አሜሪካና አዉሮፓ ተደላድሎ የካድሬነት ስራን የሚሰራ ከሆነ ጥፋቱ የመንታፊዉ ህዝብ ሳይሆን ጥፋቱ የነጻነት ፈላጊዉ ነዉ የሚሆነዉ።

የአዉሮፓ እና የአሜሪካንን ፓስፖርት ይዘዉ አሸባሪ ለሆነዉ የህወሃት መንግስት በካድሬነትና በሰላይነት ተቀጥረዉ የሚሰሩ ሁላ ያሉበትን አገር ህግ የሚጸረሩ በመሆናቸዉ ካድሬዎቹን "ካድሬ" ብሎ ነጥሎ የነሱን ስር መሰረትና ማንነትን የሚያመለክት መረጃን የመሰብሰቡ ስራ መጠናከር እንዳለበት ማሰሰቡ ግድ ይላል። አምባገነናዊና አሸባሪ ለሆነዉ የዉጭ መንግስት (ህወሃት) የሚሰልሉና ንጹሐን ዜጎችን በማስገድልና በማሳሰር የሚተባበሩ ባሉበት አገር ህግ ፊት የሚቀርቡበት ሁናቴ የህግ ባለሙያዎችና የህግ ምሁራን ሊወጡት የሚገባ ሐላፊነት ነዉ።ልብ ያለዉ ልብ ይበል።